



Empowering refugees and immigrants since 1983

Amharic

ማብራሪያ:

የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ሃላፊ የሆኑት ሴክሬታሪ ማዮርካስ ኦክቶበር 21, 2022 ባስተላለፉት ውሳኔ መሰረት ኢትዮጵያ ጊዜያዊ የደህንነት ስጋት ከለላ ከተሰጣቸው ሃገሮች ዝርዝር ውስጥ እንድትካተት አዘዋል። ይህ ውሳኔ ተግባራዊ የሚሆነው የፌደራል ህጎች የሚታተሙበት ጋዜጣ ላይ ከወጣ በኋላ ሲሆን ለ 18 ወራት ተፈፃሚ ይሆናል። ከዚህ በታች ኢትዮጵያውያን በዚህ ውሳኔ መሰረት የሚገኝን ጥቅም ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለባቸው በዝርዝር ተብራርቷል

ጊዜያዊ የደህንነት ስጋት ከለላ (TPS)

አንደኛ

ጊዜያዊ የደህንነት ከለላ ይሰጠኝ ብሎ ማመልከት

ለእያንዳንዱ አመልካች አስፈላጊ ሰነዶች:

- I-821 ቅጽ፣ ጊዜያዊ የደህንነት ስጋት ከለላ ማመልከቻ
- I-765 ቅጽ፣ የቅጥር(ሥራ) ፍቃድ ማመልከቻ
- የአመልካች ሁለት ለፓስፖርት የሚሆኑ ፎቶዎች
- የማንነት እና የኢትዮጵያ ዜግነት ማረጋገጫ (ፓስፖርት፣ የልደት ሰርተፍኬት፣ የፎቶ መታወቂያ፣ ወይም የብሄራዊ መታወቂያ ፎቶ/ወይም የጣት አሻራ ያለው)
- አመልካች አሜሪካ የገባበት ቀን ማረጋገጫ (I-94)
- ከኦክቶበር 20፣ 2022 በፊት አሜሪካ ሃገር መግባትን የሚያስረዳ ማረጋገጫ
- I-912 ቅጽ፣ ያለክፍያ ማመልከቻ ስለማቅረብ አመልካች ወርሃዊ ወይም አመታዊ ገቢው ዝቅተኛ ከሆነና ይህንንም በሰኋይ ማስረዳት የሚችል ከሆነ ክፍያ መክፈል ላይኖርበት ይችላል።

ክፍያዎች:-

- I-821 ቅጽ፣ \$50 ለእያንዳንዱ አመልካች
- I-765 ቅጽ፣ \$410 ለአንድ አመልካች ከ14-65 እድሜ
- \$85 የባዮሜትሪክ (አሻራ) ክፍያ አመልካች ዕድሜው 14+ ከሆነ

ይህ ለመረጃ ብቻ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፣ የሕግ ምክር አይደለም።

ECDC 901 S. Highland St. Arlington, VA 22204
ecdcus.org info@ecdcus.org

ሁለተኛ

የማመልከቻ ደረሰኝ እና የባዮሜትሪክ (አሻራ) ቀጠሮ ማስታወቂያ

- ዩኤስሲአይኤስ (USCIS) ማመልከቻውን ከተቀበለ እና ከገመገመ በኋላ የክፍያ ማሳወቂያዎችን በፖስታ ይልካል።
- በ 3 ሳምንታት ውስጥ ደረሰኝ ካልተላከ ወደ USCIS መደወል ይቻላል፡
1800-375-5283

ሦስተኛ

አመልካች ለባዮሜትሪክ ቀጠሮ ተሰጥቶአቸው ወደ USCIS ሲሄዱ የሚከተሉትን ሰነዶች ይዘው መሄድ አለባቸው:

1. የዜግነት ማስረጃ + ማንነት (ለምሳሌ ፓስፖርት)
2. የባዮሜትሪክ (አሻራ) ቀጠሮ ማስታወቂያ
3. አመልካቹ ከዚህ ቀደም የተሰጠው እና ጊዜው ያላለፈበት የስራ ፈቃድ (EAD) ካርድ ካለ

ስለ የጊዜያዊ የደህንነት ከለላ ማወቅ የሚገባዎት ጠቃሚ መረጃዎች:

- የጊዜያዊ የደህንነት ከለላው ተግባራዊ በሚሆንበት ወራት ጊዜ ውስጥ አሜሪካን ሃገር በህጋዊነት የመኖር እድል ያገኛሉ
- የጊዜያዊ የደህንነት ከለላውን ማግኘት ማለት ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ማግኘት ማለት አይደለም
- የጊዜያዊ የደህንነት ከለላው ሊራዘም ይችላል። ነገር ግን ይህንን አስቀድሞ ማረጋገጥ አይቻልም።
- የጊዜያዊ የደህንነት ከለላ የተሰጠው ሰው በሚቀጥሉት ወራት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ወንጀል ካልፈጸመ ወይም ለአሜሪካ መንግስት የደህንነት ስጋት መሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር ከዚህ ሃገር እንዲወጣ አይገደድም
- ጊዜያዊ የደህንነት ከለላ የተሰጠው ኢትዮጵያዊ የጉዞ ሰነድ ማግኘትና ወደሌላ ሃገር የመሸገገ መብት ይኖረዋል (ቅጽ I-131 በመሙላት)